

ዓሣ ግማቱ ከጭንቅላቱ
ለታማኝ በየነ
የአነግ አርበኛ!

05/07/2014

በአምቦ ለተገደሉት የዩንቨርስቲ ተማሪዎች OLF እንደሌለበት ታማኝ በየነ በዲሲ ባደረገው ንግግር አረጋገጠ። ታማኝ በየነ ወያኔ ነው፣ ግንቦትን ነው ወይስ፣ አነግ መልሱ ሁሉም ነው።

በአንድ ወቅት ካሊፎርንያ እና በካናዳ ውስጥ ግንቦት 7 ስብሰባ አድርጎ የ OLF ሰዎች አስገድደዋቸው የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማን እንዳይሰቀል ሲደረግ ታማኝ በየነና ያማነው ባዶው ብርሃኑ ነጋ ትክክል ናቸው ቢቃ አይሰቀል ብለው የኢትዮጵያን ባንዲራ አስወግደው ስብሰባ እንደመሩ የቅርብ ትዝታችን ነው።

አሁን ደግሞ የማያፍሩ አሳፋሪዎች የአሮሞ ተማሪዎች ተጨፈጨፉ ብለው ሰላማዊ ሰልፍ ካልወጣን እያሉ ነው እነ ታማኝ። ወያኔ ትግሬ ሚኒልክን ስደቡ (አዲስ አበባ) የአሮሞ ክልል ነው ብሎ ኮርስ ሰጥቷቸው ያሰለጠናቸው የወያኔ OLFዎች አሁን እንደው ተማሪዎቹ ካሰሙት መፈክር 1. አበሾች ከፍንፊኔ (አዲስ አበባ) ይውጣ 2. የሚኒልክ ሃውልት ይፍረስ 3. እስረኞች ይፈቱ ነበር እነ ታማኝ አሁን ሞቱ ተፈጁ ተገደሉ ዋሽንግተን ዲሲን ሞቅ ከፍ እናድርገው ሲሉ ያስደነግጣል። ምክንያቱም አማራ ከተወለደበት ከተማው ሲባረር ሲገደል ሲታሰር ሴቶች በየመንገዱ ሲወልዱ እነ ታማኝ በየነ የት ነበሩ ወይስ OLF ደብቆት ነበር። ታማኝን አሳፋሪ በታኝ ገንዘብ ለቃቃሚ ማለት ይቻል ነበር ነገር ግን እስቲ ትምህርት ይውሰድ ይማራል በሚል ብዙ ዓመት ዝም ተብሏል። አሁን ግን በቃው ባይ ነኝ እኔ በግሌ ደንበኛ ነጋዴ ሆንዋል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ።

ታማኝ በየነ ከብርሃኑ ነጋ ባንዳው ጋር ከገጠመ ጀምሮ ሥራ የለው፣ ምንም የለው፣ አይዘፍን፣ አይቀልድ፣ አያስቅ በእሳት ስም በግንቦትን ስም፣ በ OLF ስም ኑሮውን በጣም ያሻሻለ ደፋር ፈጣጣ የጎንደር አራዳ መምሰል ይሞክራል። እኔ የሚገርመኝ አማራዎቹ ከሃገራቸው ሲባረሩ አሁን ሰሞኑን OLF የለበትም እንዳለው ምነው ብአዴንም የለበትም አላለንም፣ አስቂኝ ነው ነገሩ ብአዴን፣አፕዲዮ፣ OLF፣ትግሬ ወያኔ የኢትዮጵያ ፀረ እንደሆኑ ታማኝ የተገነዘበ አልመሰለኝም ወይም ገንዘብ ያስከረው የፖለቲካ ቁማርተኛ መሆኑ ይሆናል። ታማኝ አሁን ሽንጡን ገትሮ ለ OLF ይህን ሁሉ ሲቀባጥር ገደል ውስጥ ቢገባ የሚያነሳው ኢትዮጵያዊ አለ ብዩ አልገምትም OLFም ቢሆን ያነዱታል፣እሱ እጁንም እግሩም ጭንቅላቱንም የፊጥኝ የያዙት ግንቦትን እና OLF ናቸው። ለነገሩ ግንቦትን ትልቅ ውሸት ዋሽተውት ዲያስፖራ የሚኖረውን ኢትዮጵያዊ ብር በልተውት አሁን ባዶ ከርታታ ፖለቲከኞች ሆነው ጠፍተዋል። መመለሥም አይችሉም።

በሳውዲ አረብያ ኢትዮጵያኖች ሲገደሉ፣ ሲታሰሩ፣ ሲሰቃዩ የታማኝ አዲሱ ድርጅት OLF ኢትዮጵያኖች አይደሉም የሚሰቃዩት አሮሚያዊ ናቸው ብለው እሱ ያለበት ሃገር ባህርዛፍ የመሰለው ባንዲራቸውን ነው ተሸክመው የወጡት የቅርብ ቀን ትዝታ ነው። እስቲ ወደ መጨረሻ ትዝታዬ ልበል ታማኝ በየነ በአንድ ወቅት ETN TV ሲያስተላልፍ 2 ኢትዮጵያኖችን ጋብዞ ሥማቸውን ለመጥቀስ በ2008 ደክተር ታዬ ወልደሰማያት እና አቶ አባይነህ ብርሃኑ ወደ ቴሌቪዥን ጣቢያው ሲሄዱ ለደክተር ታዬ ወልደሰማያት መቀመጫ ወንበር የለኝም ብሎ እንደነበር አስታውሳለው ከ2008 በኋላም የኢትዮጵያ አምላክ ቲቪ ጣቢያውም ተዘግቷል። እሳት ቲቪም ቀኑ የደረሰ ይመስላል ምክንያቱም ልክ ወያኔ ቲቪ እንደሚያስተላልፈው እሳት ቲቪም አማራ ክልል አሮሞ ክልል እያሉ ወያኔ ትግሬ የፈጠረውን የክልል

ባንዲራ በእሳት ቲቪ ልክ እንደ ወያኔ ሥራቸውን እየሰሩ ነው። ኢትዮጵያም አምላክ አላት ልሳናቸውን ይደፍነዋል።

ታማኝ ባለፈው ዓመት የወያኔ ስፖርት በዓል ላይ የተገኘው ወያኔው አላሙዲን ሆቴላቸው ድረስ ሄደህ እንዳገኝሃቸው እናውቃለን እዛ ሆቴል የሚሰሩ ኢትዮጵያኖች ፎቶም አንስተውሃል፣ እግዚሃብሔርም የስራህን የግፍህን ድብን አርጎ ይሰጥሃል።

አምቦ ተማሪዎች ባቀረቡት ጥያቄ መጥፎም ይሁን ጥሩ ወያኔ ትግሬ መግደሉን ማንም ሰብአዊ ፍጡር የሚቀበለው አይደለም።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች!
ሞት ለባንዲራ ለወያኔ አነግ

ታምራት አሰፋ ከዲሲ